

# አንግዶች አንኳን ደሀና መጣችሁ!

**እሁድ 1:30 ጸሎት**

እሁድ ልክ 1:30 ላይ ተገናኝተን በጸሎት እንድንተጋ ቤተ ክርስቲያን አጥብቃ ታሳስባለች። በተከታታይ በዚህ ሰአት በእግዚአብሔር ፊት የምንጸልይባቸው ጉዳዮች ስላሉን ልክ በሰዓቱ እንድንገኝ እናሳስባለን።

## የአርብ ፕሮግራም

በአርብ ፕሮግራም እግዚአብሔር ግሩም የጸሎትና የትምህርት ጊዜ እየሰጠን ነው። በተለይም ደግሞ አሁን እስከ አመቱ መጨረሻ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ እንጸልያለን። አመቱን እንዋጃለን። በዚህ የጸሎት ፕሮግራም ላይ በመገኘት በጸሎትና ቃሉን በመማር እንድንተጋ ቤተ ክርስቲያን ታሳስባለች። እንዲጸለይላችሁ የምትፈልጉ ወገኖችም መሪዎችን ማነጋገር ትችላላችሁ። ጌታ ይባርካችሁ።

“ወደ ውጭም አውጥቶ፡- ጌቶች ሆይ፥ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል? አላችው። እነርሱም፡- በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን አንተና ቤተ ሰዎችህ ትድናላችሁ አሉት።” (ሐዋ. 16: 30-31)



- ⇒ የእሁድ ፕሮግራም ይካሄዳል?
  - ⇒ የአርብ ፕሮግራም ይካሄዳል?
  - ⇒ በምጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካሄዳል?
  - ⇒ ማገልገል ይፈልጋሉ?
  - ⇒ Yeec.org App ጭነዋል?
  - ⇒ <http://www.yeec.org/> ይጎበኛሉ?
- ሽማግሌዎችን ለማግኘት፡-  
 773-886-0818 (ወ/ም ሲላይ)  
 773-507-0147 (ወ/ም ጸደቀ)  
 630-677-0293 (ዶ/ር ተረፈ)  
 773-910-0486 (እ/ት ሰናይት)  
 773-556-5345 (ወ/ም ረድኤቱ)

**መደበኛ ፕሮግራሞች**  
 እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.  
 አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

<p>የችካን የምስራች ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን</p>		<p>Chicago Yemsrach Evangelical Church</p>
<p>“እነሆ፥ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ” ሉቃስ 2:10</p>		
		
<p>“በታላቅም ድምፅ፡- የታረደው በግ ኃይልና ባለ ጠግነት ጥበብም ብርታትም ክብርም ምስጋናም በረከትም ሊቀበል ይገባዋል አሉ።”          (ራዕ. 5:12)</p>		
<p>Chicago Yemsrach Evangelical Church          4455 N. Seeley Avenue          Chicago, IL 60625</p>	<p>መደበኛ ፕሮግራሞች          እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.</p>	
<p><b>January 6, 2019</b></p>		<p><b>ታህሳስ 21፣ 2011 ዓ.ም.</b></p>

**የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር**

ጸሎት መሪ.....	ወ/ም ጌቱ ጳውሎስ
አምልኮ.....	የቤተ ክርስቲያን የአምልኮ ቡድን
ፕሮግራም መሪ .....	ወ/ም ረድኤቱ ግርማ ካሳ
ቃል .....	ወ/ም ዘሪሁን ፉርጋሳ (ከኢትዮጵያ)
ማጠቃለያ .....	ፕሮግራም መሪ

**የሳምንቱ ጥቅስ**

“ሆይ አራቱ ሽማግሌዎች በዙፋን ላይ በተቀመጠው ፊት ወድቀው፤ ከዘላለም እስከ ዘላለም በሕይወት ለሚኖረው እየሰጉዱ፡- ጌታችንና አምላካችን ሆይ፤ አንተ ሁሉን ፈጥረሃልና ስለ ፈቃድህም ሆነዋልና ተፈጥረውማልና ክብር ውዳሴ ኃይልም ልትቀበል ይገባሃል እያሉ በዙፋኑ ፊት አክለላቸውን ያኖራሉ።”

(ዮሐ. 4፡ 10-11)

**የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች**

መሪ	ቀን	አድራሻ
ወ/ም አያሌው አስፋው	ማክሰኞ	5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640
እህት ሰናይት ከበደ	ማክሰኞ	7200 N. Ridge Ave., Chicago IL 60660
ዶ/ር ተረፈ አንሼቦ	ማክሰኞ	7526 N. Ridge Blvd., Unit #3W, Chicago IL 60645
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ	ማክሰኞ	7252 W. Everell Ave., Chicago, IL 60631
ወ/ም ሳሚ ኃብተየስ	ሰኞ	9107 Laramie St. Skokie, IL 60077
ወ/ም ዮናስ ባህሩ	ማክሰኞ	5523 N. Kenmore Ave., Chicago, IL 60640

**መልዕክተ ሰንበት**

ወ/ም መስፍን ባፋ

**ዝማሬውንና ምስጋናውን በጀመሩ ጊዜ ...**

እግዚአብሔርን ከዙፋኑ ያንቀሳቀሰና የንጉሱንና የሕዝቡን ወጊያ እግዚአብሔር ተክቶ የተዋጋበትንና ከየአቅጫው የተነሱ ጠላቶቻቸውን አሳልፎ እንዲሰጡ ያደረገ በንጉሣቸው ኢዮሣፍጥና በይሁዳ ሕዝብ የተከናወነውን ድርጊት በ2ኛ ዜና መዋልዕ መጽሐፍ መዕራፍ 20 ላይ እንመለከታለን።

በዚያን ዘመን የሞአብና የአሞን ልጆች ላይ ሞአባውያንን ጨምሮ እጅግ በክፋ ሁኔታ ሰራዊቶቻቸውን ጭነው ሊወጉት እንደመጡ ኢዮሣፍጥ ባውቀ ጊዜ ጦሩን ሰብቆ፤ የጦር አዛዦቹን አሰባስቦና ከተት አውጆ ሳይሆን በአመታት ሁሉ ሲረዳቸውና ከጠላቶቻቸው እየታደጋቸው ያኖራቸውን እግዚአብሔርን ለመፈልግ ፊቱን በማቅናት ነበር ምላሽ የሰጠው። እንዲሁም ምላሹ በጸምና በጸሎት በመሆን “አቤቱ አባታችን” በማለት እግዚአብሔር በዘመናቸው ያደረገላቸውን፤ ስለማንነቱና ስለክብሩ ተራ በተራ በጉባኤ መሃል ቆሞ በመዘርዘርና በማመስገንም ነበር።

አቤቱ የአባታችን አምላክ ሆይ “በሰማይ ያለህ አምላክ አንተ አይደለህምን? የአሕዛብንስ መንግሥታት ሁሉ የምትገዛ አንተ አይደለህምን? ኃይልና ችሎታ በእጅህ ነው። ሊቋቋምህም የሚችል የለም ... ለወዳጅህም ለአብርሃም ዘር ለዘላለም የሰጠሃት አንተ አይደለህምን? ...” በማለት ሲጠይቁት፤ ሲያመሰግኑትና ሲማጸኑት የእግዚአብሔር መንፈስ በየሕዝቤል በኩል ወደ ጉባኤ ወደ መጣ።

እንዲሁም አለ፡- “... ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው እንጂ የእናንተ አይደለምና ከዚህ ታላቅ ወገን የተነሣ አትፍሩ፤ አትደንግጡም” በማለት ማድርግ ያለባቸውንም ምሪት ጭምር ሰጣቸው። ቃል ከአሪያም ሲወጣ ኢዮሣፍጥና ህዝቡ በግምባራቸው በምድር ላይ በመደፋት ፈጣሪያቸውን አመሰገኑ።

ከጸም ጸሎት በተጨማሪ፤ እግዚአብሔር ያደረገላቸውን ከመዘርዘርም ባለፈ ጌጠኛ ልብሶቻቸውን ለብሰው “ምህርቱ ለዘላለም ነውና እግዚአብሔርን አመስግኑ” እያሉ ዝማሬውንና ምስጋናውን በጀመሩ ጊዜ ይሁዳን ሊወጡ በአሞን፤ በሞዑና በሰይርም ሰዎች ላይ እግዚአብሔር ድብቅ ጦርን አመጣባቸው፤ እነርሱም ሞቱ። ህዝቡና እዮሣፍጥ በበገና፤ በመስንቆና በመለከትም ወደ ኢየሩሳሌም ወደ እግዚአብሔር ቤት ተመለሱ።

ወንድሞቹና እህቶቹ በግልም ሆነ በጋራ ሆነን የሰማይ መስኮቶችን አስከፍተን ድምጽ የምንሰማበት፤ ምሪትም የምንቀበለውና ለችግሮቻችን መፍትሄ የምናገኘው የችግሮቻችንን ብዛትና ጥልቀት፤ የጠላቶቻችንን ክፋትና ብዛት በመዘርዘርና በማግዘፍ አይደለም።

ነገር ግን በጸምና በጸሎት በመሆን በገናችንን አንስተን ሰማይንና ምድርን በክንዱ የለካውን፤ እነክሩቤል ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እያሉ ያለማቋረጥ የሚሰግዱለትን አብን እያመለከን የነገስታት ንጉስ፤ የይሁዳ አንበሳ የሆነውን በሞቱ ህይወትን፤ በመሠረቱ ቁስል ፈወስን የሰጠንን ኢየሱስ እየዘመርን የዛሬውንም ተራራ እንንዳለን አዲሲቷንም ጸዮን እንወርሳለን። አሜን።